

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

፴፪ኛ ዓመት ቁጥር ፴፪
አዲስ አበባ ሰኔ ፴ ቀን ፪ሺ፲፰

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

32nd Year No. 32
ADDIS ABABA, 7th July, 2026

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፭፻፺፩/፪ሺ፲፰

የነዳጅና ኢነርጂ ባለሥልጣን አደረጃጀት፣ ስልጣንና
ተግባር (ማሻሻያ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ...
.....ገጽ ፲፱ሺ፯፻፷፬

Content

Regulation No. 591/2026

Definition of Organization, Powers and Duties
of petroleum and energy authority Council of
Ministers (Amendment) Regulation.....
..... Page 19764

ደንብ ቁጥር ፭፻፺፩/፪ሺ፲፰

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የነዳጅና ኢነርጂ ባለሥልጣን አደረጃጀት፣

ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ (ማሻሻያ)

ደንብ

የነዳጅና ኢነርጂ ባለሥልጣን አደረጃጀት፣
ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን ደንብ ቁጥር
፭፻፳፩/፪ሺ፲፰ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዴራል አስፈፃሚ
አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው
አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫/፪ሺ፲፱ አንቀጽ ፶፩ ንዑስ
አንቀጽ (፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

REGULATION NO. 591/2026

A REGULATION ISSUED TO PROVIDE

THE DEFINITION OF THE

ORGANIZATION, POWERS AND DUTIES

OF PETROLEUM AND ENERGY

AUTHORITY (AMENDMENT) COUNCIL

OF MINISTERS REGULATION

WHEREAS, it has become necessary to amend
the Definition of Organization, Powers
and Duties of petroleum and energy authority
Council of Ministers Regulation No 521/2022;

NOW, THEREFORE, the Council of Ministers
has issued this regulation in accordance with
Article 51 Sub-Article (2) of the Definition of
Powers and Duties of the Executive Organs of
the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Proclamation No. 1263/2021.

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የነዳጅና ኢነርጂ ባለሥልጣን አደረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባር (ማሻሻያ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፺፩/፪ሺ፲፰” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ማሻሻያ

የነዳጅና ኢነርጂ ባለሥልጣንን አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፺፩/፪ሺ፲፰ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

፩/ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተተክሏል፡፡

“፩/ በነዳጅና ኢነርጂ ዘርፍ የተሟላ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ያደርጋል፤ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፡”

፪/ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ (፭) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፭) ተተክሏል፡፡

“፭/ በባለፈቃዱ የሚቀርብለትን ከብሔራዊ ግሪዱ ጋር የተያያዘ ታሪፍ ይገመግማል፤ እንዲፀድቅ በሚኒስቴሩ በኩል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የውሣኔ ሐሳብ ያቀርባል፤ ሲፀድቅም አፈፃፀሙን ይቆጣጠራል፤ ከብሔራዊ ግሪድ ውጪ የሆኑ ታሪፎች አወሳሰን መመሪያ ያፀድቃል፤ አፈፃፀሙን ይቆጣጠራል፡”

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Definition of Organization, Powers and Duties of petroleum and energy authority Council of Ministers (Amendment) Regulation No. 591/2026.”

2. Amendment

The Definition of Organization, Powers and Duties of petroleum and energy authority Council of Ministers Regulation No 521/ 2022 is hereby amended as follows:

1/ Article 5 Sub-Article (1) of the Regulation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (1).

“1/ Formulate comprehensive legal framework for the petroleum and energy sector, submit to the Minister and Implement upon approval;”

2/ Article 5 Sub-Article (5) of the Regulation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (5).

“5/ Review national grid related tariff submitted to it by a licensee and submit its recommendation to the Council of Ministers through the Ministry; implement and regulate same upon approval; issue and regulate the implementation of directives for the determination of off-grid tariffs; ”

፫/ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ (፳) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፳) ተተክቷል፡፡

“፳/ አዳዲስ ማደያዎችና የነዳጅ ዴፖዎች ተገንብተው ወደ ስራ ለመግባት ዝግጁ መሆናቸውን በማረጋገጥ የነዳጅ ግዢ አገልግሎት እንዲያገኙ ለሚኒስቴሩ ያሳውቃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤”

፬/ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ (፳፪) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፳፪) ተተክቷል፡፡

“፳፪/ እንደ አስፈላጊነቱ ከባለፈቃዶች ወይም ከደንበኞች የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ ከታሪፍ ወይም ከአገልግሎት ጥራት ጋር በተገናኘ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን በማስማማት ወይም በግልግል ለመዳኘት ባለስልጣኑ ፓናሎችን ያቋቁማል፤ ሥራቸውንም በሚያወጣው መመሪያ መሠረት እንዲያከናውኑ ያደርጋል፤”

፭/ አንቀጽ ፮ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፮ ተተክቷል፡፡

“፮. የባለሥልጣኑ አቋም

ባለሥልጣኑ፡-

፩/ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ቦርድ፤

፪/ በመንግስት የሚሰየም ዋና ዳይሬክተር፣ እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፣ እና

፫/ አስፈላጊ ሠራተኞች፣ ይኖሩታል፡፡”

3 /Article 5 Sub-Article (20) of the Regulation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (20).

“20/ Ensure the newly constructed gas stations and fuel depots are ready to start operation, Submit notification of petroleum purchase service to the Ministry and implement upon approval;”

4 /Article 5 Sub-Article (22) of the Regulation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (22).

“22/ The Authority, as may be necessary, shall establish professional panels to mediate or arbitrate complaints submitted by licensee or customers regarding the electricity services ,tariffs or quality of services, and shall ensure that they carry out their work in accordance with the directives it issues;”

5/ Article 6 of the Regulation is deleted and replaced by the following new Article (6).

“6. Organization of the Authority

The authority shall have:

1/ Petroleum and Energy Authority Board ;

2/ A Director General and Deputy Director Generals as may be necessary , to be appointed by the government; and

3/ The necessary staff.

፮/ ከአንቀጽ ፮ ቀጥሎ አዲስ አንቀጽ ፯ እና ፰ ተጨምረዋል፤ ከአንቀጽ ፯ እስከ ፲፪ የነበሩት ከአንቀጽ ፱ እስከ ፲፬ ሆነው ተሸጋሽገዋል፡፡

“፯. የቦርድ አባላት

፩/ ቦርዱ ሰብሳቢውን ጨምሮ በመንግሥት የሚሰየሙ ከአምስት የማያንሱ የቦርድ አባላት ይኖሩታል፡፡

፪/ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር የቦርዱ ጸሃፊና አባል ይሆናል፡፡

፫/ የቦርድ አባል የስራ ዘመን ሶስት ዓመት ሲሆን ለተጨማሪ አንድ ዙር ሊሰየም ይችላል፡፡”

“፰. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የባለሥልጣኑን አደረጃጀትና መዋቅር ያጸድቃል፤

፪/ የባለሥልጣኑን የሰራተኞች ደመወዝ መጠንና እና ጥቅማጥቅም ይወስናል ፤

፫/ የባለሥልጣኑን የረዥም፣ የመካከለኛ እና የአጭር ጊዜ ዕቅድ ያጸድቃል፤

፬/ የባለሥልጣኑን አመታዊ የበጀት እቅድ ያጸድቃል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤ ይደግፋል፤

፭/ የኢነርጂ ብቃትና ቁጠባ ፈንድ በወቅቱ መሰብሰቡንና በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፤

6/ The following new Article 7 and 8 are added next to Article 6 and the former Articles 7 to 12 are renumbered from Article 9 to 14.

“7. Members of the Board

1/ The Board shall have members not less than five in number including the Chairperson, to be appointed by the government,

2/ The Director General of the Authority shall be member and secretary of the Board.

3/ The term of office of any member of the Board shall be three years provided, however that he may be reappointed for additional one terms of office.”

“8. Powers and Duties of the Board

The Board shall have the following Powers and Duties:

1/ Approve the organization and structure of the Authority ;

2/ Approve the scale of salary and incentive package of the employees of the Authority;

3/ Approve long-term, medium-term and short-term plan of the Authority;

4/ Approve the Annual Budget of the Authority , control and support its implementation;

5/ Ensure the timely Collection of the energy efficiency and saving fund and its proper utilization;

፯/ የባለአደራ ወኪል ምርጫን እንዲሁም ከፈንዱ የሚሰጡ ብድሮችን ያጸድቃል፤

፮/ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ውስጠ ደንብ ያወጣል፡፡”

፯/ የደንቡ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ለ) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (ለ) ተተክቷል፡፡

“ለ) በባለሥልጣኑ ሕጎችና መመሪያዎች መሰረት ሰራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤”

፰/ የደንቡ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ሐ) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (ሐ) ተተክቷል፡፡

“ሐ) የባለስልጣኑን ዓመታዊ ዕቅድ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ እንዲሁም ዓመታዊ ዕቅድ እና በጀት አዘጋጅቶ ለቦርድ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡”

፱/ የደንቡ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ረ) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (ረ) ተተክቷል፡፡

“ረ) ዓመታዊ ዕቅድና በጀት አፈጻጸም፤ የፋይናንስ እና የአዲት ሪፖርቶችን ለቦርዱ እና ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡፡”

፲/ የደንቡ አንቀጽ ፲፩ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፩ ተተክቷል፡፡

“፲፩. የገቢ ምንጮች

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ይኖሩታል፡-

፩/ ከቁጥጥር ስራዎች ክፍያ፡-

ሀ) ከኤሌክትሪክ ጠቅላላ ሽያጭ በኪ.ዋ.ሰዓት 0.5 በመቶ፤

6/ Approve the selection of a trust agent and grants of loans from the fund;

7/ Issue its internal working procedure.

7/ Article 9 Sub-Article (2) (b) of the Regulation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (b).

“b) Recruit and administer the Authorities employees in accordance with its own laws and the directives.”

8/ Article 9 Sub-Article (2) (c) of the Regulation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (c).

“c) Prepare and submit the annual work plan of the Authority to the Ministry, and budget and work plan of the Authority, upon approval shall implement them;”

9/ Article 9 Sub-Article (2) (f) of the Regulation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (f).

“f) Submit the Authorities annual budget performance and finance ,audit report to the board and the Ministry.”

10/Article 11 of the Regulation is deleted and replaced by the following new article 11.

“11. Sources of Income

The Authority shall have the following sources of income:

1/ From the regulatory service fee:

a) From general electricity sold 0.5 %/k.w.h; and

ለ) ከነዳጅ ሽያጭ በሊትር 1.5
ሳንቲም፤

፪/ ከተለያዩ የፈቃድ እና የብቃት
ማረጋገጫ ክፍያዎች፤

፫/ ከባንክ ተቀማጭ ገንዘብ ወለድ፤

፬/ ለባለሥልጣኑ ከተሰጠ ወይም
ከተለገሰ ከማንኛውም ሌላ ምንጭ፤
እና

፭/ ከቅጣት ከሚሰበሰብ ክፍያ፡፡”

፲፩/ የደንቡ አንቀጽ ፲፪ ተሰርዞ በሚከተለው
አዲስ አንቀጽ ፲፪ ተተክቷል፡፡

“፲፪. ስለበጀት፡-

ባለሥልጣኑ በራሱ ገቢ ይተዳደራል፡፡”

፫. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ
ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሰኔ ፴ ቀን ፪ሺ፲፰ ዓ.ም

አብይ አህመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

b) From general petroleum
sold 1.5cents/ liter;

2/ Collections from license fees and
certification service fees;

3/ Interest arising from Bank
deposits ;

4/Finance from other sources
dedicated to support the
objectives of the Authority;

5/ the payment collected from
penalties.”

11/ Article 12 of the Regulation is deleted
and replaced by the following new
Article 12.

“12. Budget:

The Authority shall run by its own
revenue.”

3. Effective Date

This Regulation shall enter into force up
on the date of publication in the Federal
Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, on this 7th day of July
2026

ABIY AHMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA